

**በስዊድን ከኤች ኦይ ቪ ጋር መኖር - 2013**

ከኤች ኦይ ቪ ጋር ዛሬ ስዊድን ውስጥ መኖር፤ እንዴት እንደሆነ ለማወቅ በሚደረግ ጥናት ላይ እንዲሳተፉ፤ ከ1000 በላይ የሚሆኑ በኤች ኦይ ቪ የተለከፉ፤ በመላ ስዊድን የሚኖሩ ሰዎች ለ4 ወራት ያህል ጊዜ ይጠየቃሉ። እንደየ አስፈላጊነቱ የጤና ጥበቃንና መስተንግዶን ለማሻሻል የተለዩ ወገኖችን ተጨባጭ የህይወት ዓይነትና የኑሮ ሁኔታን በአግባቡ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለሆነም የርሶ ተባባሪነት በእጅጉ ጠቃሚ ይሆናል።

**ነገሩ እንዴት ነው?**

እንዲህ ነው፤ ወደ ጤና ጣቢያ ሲሄዱ እንደ አርሶ የሚሞሉት የመጠይቅ ቅጽ ያገኛሉ። ቅጹ ጤናዎን በተመለከተ እንዴት እንዳሉ፤ በስራ፣ በገዛ፣ ከጤና ጣቢያን ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት ወይም በመሳሰለው የገጠሞትን አስቸጋሪ ብለው የሚሉትን ሁኔታ ይጠቁማሉ። ቅጹን ለሞሙላት፤ ከ20 እስከ 40 ደቂቃዎች ጊዜ ይበቃል።

ጥያቄዎቹ ስናስናዳ ከብዙ የኤች ኦይ ቪ ህሙማን ድጋፍ ድርጅቶች (HIV-Sverige, Noaks Ark, Brukarföreningen i Stockholm) በተቻለ ወቅታዊና አግባብነት ያላቸው እንዲሆኑ በማለት፤ ተመካከረናል። አንዳንዶቹ ጥያቄዎች ተደጋጋሚ ወይ አሉታዊ ሊመስሉ ይችላሉ፤ መልሱ ግን በሌሎች አገሮች ለተደረጉ ተመሳሳይ ጥያቄዎች የተመለሱት ጋር ሊነጻጸር ስለሚችል፤ ጠቃሚ ነው። የዚህ ጥናት ውጤት ተጠቃልሎ በፅደቱ ወራት 2014 ለሚፈልገው ሁሉ በይፋ ይወጣል።

**ቅጹ ሙሉ በሙሉ ሚስጠራዊ ከመሆኑ በተጨማሪ የሚሞላውም በፍጹም ፈቃደኛነት ነው። ስለሆነም የሚሰጡት መልስ ከርሶ ጋር የሚያያዝበት ወይም ማንነቱን የሚያመለክትበት ምንም መንገድ የለም። የርሶን ጤንነት የሚከታተሉ ሰዎችም መልሱን ሊያነብሱ አይችሉም።**

ተሳትፎዎን በፈለጉበት ጊዜ ማቋረጥ ይችላሉ። በጥናቱ ስራ አልሳተፍም ቢሉ በሚያገኙት ጤና ጥበቃ አገልግሎት ላይ የሚደርስበት ችግር አይኖርም።

**ሃላፊው ማን ነው?**

ጥናቱ በሚከተሉት ተቋማት ትብብር የሚካሄድ ነው። የተላላፊ በሽታ መከላከያ ባለስልጣን (Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Venhälsan, Astrid Lindgrens barnsjukhus በStockholm እና፤ infektionsmottagningarna i Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå እንዲሁም Luleå) ነው። ዋና ሃላፊዋ Anna Mia Ekström ሃኪምና በKarolinska ፕሮፎሰር ናቸው። ጥናቱም ሆነ ቅጹ በስቶክሆልም ክልል የስነ ምግባር ባለስልጣን ተቀባይነት አግኝታለች።

**ጥያቄ ካልዎት**

- ... በቅጹ ላይ ጥያቄ ካለዎት፤ ይህንን ጥናት ላይ እንዲሳተፉና ቅጹን እንዲሞሉ ጥያቄ ያቀረብላችን ሰው ያነጋግሩ።
- ... በጥናቱ ላይ ጥያቄ ካለዎት፤ የምርምር ሃላፊዋን በ 0735 - 605 942, [www.attlevamedhiv.se](http://www.attlevamedhiv.se), ቴሌፎን ቁጥር ወይም በኢ-መይል mejla [anna.mia.ekstrom@ki.se](mailto:anna.mia.ekstrom@ki.se) ይገናኙ።
- ... በኤች ኦይ ቪ ላይ አጠቃላይ ጥያቄ ካለዎት ወይም ከኤች ኦይ ቪ ጋር መኖር እንዴት እንደ ሆነ ምክር ከፈለጉ
  - ከHiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva: Telefon: 08-714 54 10, [www.hiv-sverige.se](http://www.hiv-sverige.se)
  - ከPositiva Gruppen. በቴሌፎን ቁጥር: 0736-24 24 22፤ [www.positivagruppen.se](http://www.positivagruppen.se)
  - ከRiksförbundet Noaks Ark፤ [www.noaksark.org](http://www.noaksark.org)፤ አካባቢዎ ካሉ ማህበራት ጋር ለመገናኘት ወይም ወደ Noaks Ark፤ ቀጥታ ስልክ 020-78 44 40 ይደውላሉ።

**በስዊድን ከኤች ኦይ ቪ ጋር መኖር - 2013፤ በጥናቱ ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆንዎን ያረጋግጣሉ።**

ለጥያቄዎቹ መልስ በመስጠት፤ በጥናቱ ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆንዎን ያረጋግጣሉ። በተጨማሪም ተሳትፎዎ በፈቃደኛነት መሆኑንና፤ የሚሰጡት መልስም ማንነቱን የማያጋልጥ መሆኑን አውቃለሁ ማለት ነው።